



Adaamaa, Onkololeessa, 18/1994
 ኦሞግ ጥቅምት ፲፰ ቀን ፲፱፻፺፬
 Adama, October 28 2001

Waggaa 10^{ffaa} Lak. 2
 10ኛ ዓመት ቁጥር 2
 10th year No. 2

MAGALATA OROMIYAA

መ ገ ለ ተ ኦ ሮ ሚ ያ

MEGELETA OROMIA

Gatiin Tokkoo 5.60 የገዱ ዋጋ Unit Price..... ”	To’annaa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ም/ቤት ጠባቂነት የወጣ	Lakk. S. Poostaa 101769 የፖ.ሣ.ቁጥር P.O.Box
---	---	--

QABEENTAA Labsii Lakk. 47/1994 “Labsii Waajjira Caffee Oromiyaa Hundeessuuf Bahe” fuula 1	ማውጫ አዋጅ ቁጥር ፵፯/፲፱፻፺፬ “የጨፌ ኦሮሚያ ጽሕፈት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ” ገጽ ፩	CONTENT Proclamation No. 47/2001 ‘Establishment of the Secretariat of the ‘Caffee’ Oromia Proclamation Page 1
---	--	---

Labsii Waajjira Caffee Oromiyaa Hundeessuuf bahe
 Caffeen Oromiyaa hojiisaa qajeel-lootti raawwachuuf waajjira mata-asaa hundeessuun waan barbaac-hiseef,
 Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa keewwata 93(3)(a) rratti hundaa’uudhaan kan kanatti aanu labsameera.

1. Mata Duree Gabaabaa
 Labsiin kun “Labsii Waajjira Caffee Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lakk. 47/1994” jedhamme waamamuu nidandaa’a.

2. Hiikkaa
 Labsii kana keessatti:
 1) “Caffee” jechuun qaama seera baastuu Motummaa Naannoo Oromiyaati.
 2) “Af-yaa’ii” jechuun Af-ya’ii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaati.
 3) “Qaamoota dhaabbatoo” jechuun koreewwan dhaabbataa fi yeroo Caffichaa akka Heera Mootummaa Naannichaa keewwata 49(3)(d) tti hundeeffaman-iidha.

የጨፌ ኦሮሚያ ጽሕፈት ቤት ለማቋቋም የወጣ አዋጅ
 ጨፌ ኦሮሚያ ተልዕኮውን በአግባቡ መወጣት ይችል ዘንድ የራሱን ጽሕፈት ቤት ማቋቋም በማስፈለግ፡፡
 በኦሮሚያ ክልል ሕገመንግሥት አንቀጽ ፵፱ (፫) (ሀ) መሠረት የሚከተለው ታውጇል።

፩. አጭር ርዕስ
 ይህ አዋጅ “የጨፌ ኦሮሚያ ጽሕፈት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፵፯/፲፱፻፺፬” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪. ትርጓሜ
 በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-
 ፩. “ጨፌ” ማለት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ሕግ አውጪ አካል ነው።
 ፪. “አፈጉባኤ” ማለት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ጨፌ አፈጉባኤ ነው።
 ፫. “ቋሚ አካላት” ማለት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፵፱ (፫) (መ) መሠረት የተቋቋሙ ቋሚና ጊዜያዊ ኮሚቴዎች ማለት ነው።

A PROCLAMATION TO ESTABLISH THE SECRETARIAT OF THE CAFFEE ORMIYAA
 WHEREAS, it has become necessary to establish the secretariat of ‘Caffee Oromia’ so as to discharge its duties properly;
 Now, THEREFORE, in accordance with Article 49 (3)(A) of the Constitution, it is hereby proclaimed as follows:

1. Short Title
 This proclamation may be cited as the ‘Establishment of the Secretariat of the ‘Caffee’ Oromia Proclamation No. 47/2001’

2. Definition
 In this proclamation:
 1) ‘Caffee’ means the legislative organ of the Oromia Regional State.
 2) ‘Speaker’ means the speaker of the ‘Caffee’ Oromia Regional State
 3) ‘Standing Bodies’ means standing and ad-hoc committees established pursuant to Article 49 (3) (d) of the Constitution.

3. Hundeeffama

- 1) Waajjirri Caffee Oromi-
yaa kanaan booda (“Waajj-
ira” jedhamee kan waam-
amu) qaama seerummaa
kan qabu labsii kanaan
hundeeffameera.
- 2) Ittiwaamamni Waajjiric-
haa Af-yaa’ichaaf taha.
- 3) waajjirichi itti-gaafata-
maa tokkoofi hojjattoota
barbaachisaa tahan niqaba-
aata.

4. Aangoofi Hojii Waajjirichaa

Waajjirichi aangoo fi hojiiilee
kanatti aanan niqabaata.

- 1) Caffee fi qaamoota dhaab-
bato isaatiif tajaajila bar-
reeffamaa nikenna;
- 2) Caffee fi qaamoota dhaab-
bato isaatiif galma walga-
hii nigurmeessa;
- 3) Qaboowwan yaa’ii, murtii-
wwanii akka eegaman nig-
odha;
- 4) Miseensotaafi qaamoota
dhaabbato Caffee tiif taja-
ajila mana kitaabaa, qo’a-
nnaa fi odeeyfannoo nika-
nna;
- 5) Maxxansaafi raabsii barr-
uuleefi gaazexoota Caff-
een baasu nihordofa;
- 6) Keessummoonni Caffee
tajaajila keessummu-
maa barbaachisaa akka
argatan nigodha;
- 7) Abbaa qabeenyaa nitaha;
waliigaltee niraawwata;
nihimata; nihimatama;
- 8) Hojiiwwan biraa kanneen
hojii caffichaafi qaamoota
dhaabbato isaa milkeess-
uuf gargaaran niraaww-
ata.

5. Aangoofi Hojii Ittigaafata-
maa Waajjirichaa

- 1) Ittigaafatamtichi hojiiw-
wan Waajjirichaa nihogg-
ana; nibulcha.
- 2) Keewwata kana, keeww-
ata xiqqaa (1)rratti kan
ibsama akkuma eegame-
tti tahee:
 - (a) Ittigaafatamtichi aan-
goofi hojiiwwan
Labsii kana keeww-
ata (4)iin waajjirich-
aaf kennaman hojii-
rra nioolcha;

፩. መቋቋም

- ፩. የጨፌ ኦሮሚያ ጽሕፈት ቤት
(ከዚህ በኋላ “ጽሕፈት ቤት”
ተብሎ የሚጠራ ሕጋዊ ሰውነት
ያለው አካል በዚህ አዋጅ ተቋቁ-
ሞአል።
- ፪. የጽሕፈት ቤቱ ተጠሪነት ለአፊ-
ጉባኤው ይሆናል።
- ፫. ጽሕፈት ቤቱ አንድ ኃላፊና
ሌሎች ሠራተኞች ይኖሩታል።

፪. ሥልጣንና ተግባር

ጽሕፈት ቤቱ የሚከተሉት
ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፤

- ፩. ለጨፌና ለቋሚ አካላቱ
የጽሕፈት አገልግሎት
ይሰጣል፤
- ፪. ለጨፌና ቋሚ አካላቱ የመሰብ-
ሰቢያ አዳራሾችን ያደራጃል፤
- ፫. የጨፌና ቋሚ አካላቱ ቃለጉባ-
ኤዎች፣ ውሳኔዎችና ሰነዶች
ተመዝግበው እንዲጠበቁ
ያደርጋል፤
- ፬. ለጨፌ አባላትና ቋሚ አካላት
የቤተመግባራት፣ የምርምርና
የመረጃ አገልግሎት ይሰጣል፤
- ፭. ጨፌ የሚያወጣቸውን መጽሐ-
ቶችና ጋዜጦች ሕትመትና
ሥርዓት ይከታተላል፤
- ፮. የጨፌ እንግዶች አስፈላጊውን
የመስተንግዶ አገልግሎት እንዲ-
ያገኙ ያደርጋል፤
- ፯. የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ ውል-
ይዋዋል፤ ይከሰሳል፤ ይከሰሳል፤
- ፰. የጨፌና ቋሚ አካላቱን
ሥራዎች ለማሳካት የሚረዱ
ሌሎች ተግባሮችን ያከናውናል።

፫. የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ ሥልጣንና
ተግባር

- ፩. ኃላፊው የጽሕፈት ቤት
ሥራዎችን ይመራል፤ ያስተዳ-
ድራል።
- ፪. በዚህ አዋጅ አንቀጽ (፩) የተጠ-
ቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ
ኃላፊው፡-
 - ሀ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፬
መሠረት ለጽሕፈት ቤቱ
የተሰጡትን ሥልጣንና
ተግባሮች ሥራ ላይ ያውላል፤

3. Establishment

- 1) The Secretariat of the ‘Caffee’
Oromia (herein after referred
to as “the secretariat”) is here
by established as autonomous
organ having juridical per-
sonality.
- 2) The Secretariat shall be ac-
countable to the Speaker.
- 3) The Secretariat shall have a
head and the necessary staff

4. Power and Duties

The Secretariat shall have the
power and duties to:

- 1) render secretarial service to
the ‘Caffee’ and its standing
bodies;
- 2) Organize the assembly halls to
the ‘Caffee’ and its Standing
bodies;
- 3) register and keep the minutes,
decisions and documents of
the ‘Caffee’ and its Standing
Bodies;
- 4) Provide library, research and
information services to the
‘Caffee’ members and Stand-
ing Bodies;
- 5) follow the publication and
distribution of periodicals and
news letters issued by the
‘Caffee’;
- 6) Cause services of cordial
reception to be extended to the
visitors to the “Caffee;
- 7) own property, enter into con-
tracts, sue and be used in its
own name;
- 8) Perform such other duties as
are conducive to the fulfill-
ment of the activities of the
‘Caffee’ and its Standing
Bodies.

5. The Power and Duties of the Head
of the Secretariat

- 1) The Head of the Secretariat
shall direct and administer the
activities of the Secretariat.
- 2) Without prejudice to sub —
Article 1 of this Article, the
Head shall:
 - (a) implement the powers
and duties entrusted to
the Secretariat by
Article 4 of this
Proclamation;

- (b) Akka seera bulchiinsa hojjattoota mootummaa naannichaatti, hojjattoota waajjirichaa ni qac-ara, nibulcha;
- (c) Baajataafi sagantaa hojii kan waggaa qopheessee af-yaa'ichaaf nidhiheessa; yeroo hayyamamuus, hojiirra niolcha;
- (d) Herrega Waajjirichaa nis-ochooosa;
- (e) Walqunnamtiiwwan qaa-mota sadaffaa wajjiin taa-sifaman hundaa Waajjiri-cha bakka bu'a;
- (f) Gabaasa sochii Waajjiri-chaatiifi herregaa Af-yaa'i-chaaf nidhiheessa;
- (g) Hojiiwwan biraa af-yaa'i-chaan kennamaniif niraawwata;
- (h) Hojii ariifachiisuuf jecha, hojiiwwan isaa kee-ssaa gar-tokkee bakka bu'iinsaan hojjattoota wa-ajjirichaatiif kennuu nid-anda'a; ta'uus, bakka bu'iinsi kennamu ji'a tokko kan caalu yoo tahe, af-ya-a'ichi raggaasuu qaba.

6. Baajata

Baajanni Waajjirichaa Caffee Naannichaatiin murtaawa.

7. Galmeewwan Herregaa

- 1) Waajjirichi galmeewaniifi dokumantiiwwan herre-gaa guutuu niqabata.
- 2) Galmeewaniifi dokuma-ntiiwwan herrega Waajjir-ichaa odiitara muummicha naannichaatiin ni qor-atamu.

8. Yeroo Labsiin kun itti ragga'u
Labsiin kun hara'a Onkoloole-ssa 18 bara 1994 irraa eegalee kan ragga'u taha.

Adaamaa, Onkolooleessa 18 bara 1994

Juneyidii Saadoo
Preezidaantii Bulchiinsa
Mootummaa Naannoo
Oromiyaa

- ለ) የጽሕፈት ቤቱን ሠራተኞች በክልሉ የሠራተኞች አስተዳደር ሕግ መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤
- ሐ) የጽሕፈት ቤቱን ዓመታዊ በጀትና የሥራ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ለአፈገብኤው ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ሥራ ላይ ያውላል፤
- መ/ የጽሕፈት ቤቱን ሂሳብ ያንቀሳቅሳል፤
- ሠ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ሁሉ ጽሕፈት ቤቱን ይወክላል፤
- ረ) የጽሕፈት ቤቱን እንቅስቃሴና የሂሳብ ሪፖርት ለአፈገብኤው ያቀርባል፤
- ሰ) ከአፈገብኤው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፤
- ሸ) ለሥራ ቅልጥፍና ሲባል ከተግባሩ ከፊሉን በውክልና ለጽ/ቤቱ ሠራተኞች ሊያስተላልፍ ይችላል፤ ሆኖም ውክልናው ከአንድ ወር ለሚበልጥ ጊዜ ከሆነ አፈገብኤው ማጽደቅ ይኖርበታል።

፯. በጀት

የጽሕፈት ቤቱ በጀት በክልሉ ምክር ቤት ይወሰናል።

፲. የሂሳብ መዛግብት

፩. ጽሕፈት ቤቱ የተሟላ የሂሳብ መዛግብት እና ሰነዶች ይይዛል።

፪. የጽሕፈት ቤቱ የሂሳብ መዛግብትና ሰነዶች በክልሉ ዋና አዲተር ይመረመራሉ።

፫. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከዛሬ መስከረም 18 ቀን 1994 ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዳማ ጥቅምት 18 ቀን 1994 ዓ.ም።

ጁነይዲ ሳዶ
የአርሚያ ክልላዊ መንግሥት
መስተዳድር ፕሬዚዳንት

- (b) employ and administer personnel of the secretariat in accordance with the regional state civil service law;
- (c) prepare and submit to the speaker the annual budget and work programme of the secretariat, and implement same upon approval;
- (d) run the account of the Secretariat;
- (e) represents the secretariat in all its dealings with the third parties;
- (f) reports on the activities and financial accounts of the Secretariat;
- (g) carry out other duties assigned by the speaker to him;
- (h) delegate part of his duties to the secretariats' employees for the purpose of efficiency. However, in case the delegation is for more than 30 days, prior approval by the speaker is required.

6. Budget

The budget of the Secretariat shall be approved by the 'Caffee'

7. Books of Accounts

1) The secretariat shall keep books of accounts and financial documents.

2) The Secretariat's books of accounts and financial documents shall be audited by the Auditor General of the Region.

8. Effective Date

This Proclamation shall enter into force as of the 28th October, 2001

Done at Adama, this 28th October, 2001

JUNEYDI SADO
PRESIDENT OF THE
OROMIA REGIONAL STATE